



1437 Bannock St.  
Denver, CO 80202  
p: 720.865.7695  
[Jic\\_news@denvergov.org](mailto:Jic_news@denvergov.org)

## የዴንቨር ካውንቲና ከተማ የኮቪድ-19ን የተመለከተ ወቅታዊ መረጃ ዴንቨር የቤት ውስጥ ቆዩ መመሪያን አራዘመች

**ዴንቨር**:-ከንቲባ Michael B. Hancock በቤት ውስጥ ቆዩ የሚለውና ነዋሪዎችን የሚመለከተው የማህበረሰብ ጤና መመሪያ እስከ ሜይ 8 ድረስ እንደሚራዘም ዛሬ ገልጸዋል።

“ቅድሚያ የምንሰጠው የህዝቡን ደህንነት እና ጤና መጠበቅን ነው” ብለዋል ከንቲባ Hancock። “ቫይረሱ እስካሁን ከእኛ አልራቀም፤ ስለሆነም በረዥም ጊዜ ለሚኖረው ተፅዕኖ መዘጋጀት ያስፈልገናል። መንግስት በሚሰጠን መመሪያ እንዲሁም ጠንቃቃ እና ነገሮች ላይ አስተዋይ በመሆን ተጨማሪ ጊዜ መውሰድ የሚያፈልግ ሲሆን፤ በቂ የሆኑ የምርመራ አቅማችንን እና ተደራሽነታችንን የበለጠ ከማረጋገጥ ባለፈ ነዋሪዎቻችን እና የንግዱ ማህበረሰብ ጥንቃቄ በተመለከተ መልኩ ዳግም ክፍት መሆን የሚያስችላቸውን አቅጣጫ መስጠት ያስፈልጋል።”

የቤት ውስጥ ቆዩ ትዕዛዝን ማራዘም ከተማዋን ከሌሎች ክልሎች የጤና ባለስልጣናት ጋር በጥምረት መስራት እንድትችል እንዲሁም ለንግዱና ለሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች የሚሆኑና በበለጠ ዘርዘር ያሉ መመሪያዎችን እና ደንቦችን የማዘጋጀት ስራውን ለማስቀጠል ያስችላል። ከሜይ 8 በኋላ የሚከፈተው ከተማዋን የሚከተሉትን ተግባራዊ እንድታደርግ ያስችላታል፡-

- የኮቪድ-19 ጉዳዮችን ክትትል ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎችን የሚሰሩ ባለሙያዎችን መለየት እና ስልጠና መስጠት የሚከተሉትን ተግባራት የሚያካትት ሲሆን እነሱም ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች የመፈለግ እና ክትትል የማድረግ፣ የተገኘባቸውን ሰዎች ምርመራ የማጠናቀቅ፣ ለይቶ የማቆየት እና ኳራንታይን የማድረግ ስራ በማስገደድ ጭምር መተግበር
- በቀን 1000 ምርመራዎችን የማድረግ ግብን ከፍ ማድረግ እና ማሻሻል
- ተጨማሪ እና የተሻሻሉ ግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶች (ፒ.ፒ.ኢ) አቅርቦትን ማረጋገጥ
- በከተማው እና በንግድ በተሰማሩ ሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት በማሳደግ እና በማሻሻል በመመሪያዎችና በፖሊሲዎች ዙሪያ ለመነጋገር እና ምርጫ የሚበሉ የጤና አገልግሎቶች እንዲቀጥሉና የቀሩትም እንዲከፈቱ ለማስቻል
- ከማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርጫ የሚመጡ ስትራቴጂዎችን እንዲሁም ፖሊሲዎችን መሰረት በማድረግ የንግድ እንቅስቃሴዎች ዳግም የሚከፈቱበትን እድል ለመፍጠር

ከተማዋ የተለያዩ ሴክተሮችን ዳግም ክፍት ለማድረግ የተዘጋጀች ሲሆን የዴንቨር ከተማ የጠበቆች ቢሮ ቡድናዊ ምላሹን ይፋ አድርጓል። ከማህበረሰቡ መካከል የሆነ ሁሉ በኮቪድ-19 ክልከላዎች አሊያም ግብአቶች ዙሪያ ጥያቄ ካላቸው በ311 ይደውሉ አሊያም ኢሜይል [CAOResponseTeam@denvergov.org](mailto:CAOResponseTeam@denvergov.org) ይላኩ።

የከተማዋ የጠቆች ቢሮ ምላሽ ቡድን ለማህበረሰቡ ህጋዊ የሆነ የምክር አገልግሎት መስጠት የማይችል ሲሆን ነገር ግን አቅጣጫ በሚፈቀድ መልኩ ማመለከት ግን ይችላል።

###